

Water restrictions do's and don'ts	በውሃ ገደቦች መደረግ ያለባቸው እና የሌለባቸው ነገሮች
The following is not allowed under the current Stage 4 water restrictions:	አሁን ባለው የደረጃ 4 የውሃ ገደቦች ስር የሚከተለው አይፈቀድም፡-
All outdoor water use is temporarily banned.	ሁሉም ከቤት ውጪ ውሃ አጠቃቀም በጊዜያዊነት ታግዷል።
At this time don't:	በዚህ ጊዜ የሚከተሉትን አያድርጉ፡-
<ul style="list-style-type: none"> • Water lawns, gardens, flowers, trees and shrubs with City water 	<ul style="list-style-type: none"> • ሜዳዎችን፣ የአትክልት ስፍራዎችን፣ አበቦችን፣ ዛፎችን እና ቁጥቁጦዎችን በከተማ ውሃ ማጠጣት
<ul style="list-style-type: none"> • Fill outdoor pools or hot tubs 	<ul style="list-style-type: none"> • ከቤት ውጪ ገንዳዎችን ወይም ሙቅ ገንዳዎችን መሙላት
<ul style="list-style-type: none"> • Wash outdoor surfaces, including: <ul style="list-style-type: none"> ○ Windows ○ Exterior building surfaces ○ Sidewalks, driveways or walkways 	<ul style="list-style-type: none"> • ከቤት ውጭ ያሉ ንጣፎችን ማጠብ፣ እነዚህንም ጨምሮ፡- <ul style="list-style-type: none"> ○ መስኮቶች ○ የውጪ የግንባታ ንጣፎች ○ የእግረኛ መንገዶች፣ የመኪና መንገዶች ወይም የእግረኛ መንገዶች
<ul style="list-style-type: none"> • Fill fountains or decorative water features 	<ul style="list-style-type: none"> • የውኃ ፏፏቴዎችን ወይም የማስዋቢያ ገጽታዎችን መሙላት
<ul style="list-style-type: none"> • Wash your car in the driveway or street 	<ul style="list-style-type: none"> • መኪናዎን በመኪና መንገድ ወይም ጎዳና ላይ ማጠብ
<ul style="list-style-type: none"> • Use water for construction purposes such as grading, compaction or dust control 	<ul style="list-style-type: none"> • ውሃን እንደ መሬት ማስተካከያ፣ ማጠቃለያ ወይም አቢራ መቆጣጠሪያ ያሉ የግንባታ አላማዎች መጠቀም
Thank you for your patience and cooperation during this time.	በዚህ ጊዜ ለሚሰጡን ትዕግስት እና ትብብር እናመሰግናለን።
Want to do more?	ተጨማሪ ማድረግ ይፈልጋሉ?
Reducing indoor water and non-essential use will help our water treatment plants, rivers and reservoirs catch up with demand.	የቤት ውስጥ ውሃ እና አለስፈላጊ አጠቃቀም መቀነስ የውሃ ማጣሪያ ጣቢያዎቻችን፣ ወንዞቻችን እና የውሃ ማጠራቀሚያዎቻችን ያለውን ፍላጎት እንዲያሟሉ ይረዳቸዋል።
Do You can help reduce your indoor water use by:	የቤት ውስጥ የውሃ አጠቃቀምዎን በሚከተሉት መንገዶች በመቀነስ ማገዝ ይችላሉ፡-
<ul style="list-style-type: none"> • Using the dishwasher and washing machine only when required and with full loads 	<ul style="list-style-type: none"> • የእቃ ማጠቢያ እና የልብስ ማጠቢያ ማሽኖችን በሚፈለግበት ጊዜ እና በሙሉ አቅማቸው ብቻ መጠቀም
<ul style="list-style-type: none"> • Turning off humidifiers, ice machines and automatic sprinkler systems 	<ul style="list-style-type: none"> • የእርጥበት ማቀዝቀዣዎችን፣ የቦረዶ ማሽኖችን እና አውቶማቲክ መርጫ ስርዓቶችን ማጥፋት
<ul style="list-style-type: none"> • Scraping your plate clean rather than rinsing off food 	<ul style="list-style-type: none"> • የምግብ ሰሃን ላይ ያለን ምግብ በማለቅለቅ ከማንሳት ይልቅ በመፋቅ ማንሳት

<ul style="list-style-type: none"> • Washing vegetables and fruit in a partially filled sink or pot and then rinse them quickly 	<ul style="list-style-type: none"> • አትክልቶችን እና ፍራፍሬዎችን በከፊል በተሞላ ገንዳ ወይም ማሰሮ ውስጥ ማጠብ እና ከዚያም በፍጥነት ማለቅለቅ
<ul style="list-style-type: none"> • Keeping a job of drinking water in your fridge. Don't run the tap to get ice-cold water 	<ul style="list-style-type: none"> • በፍራጅ ውስጥ የመጠጥ ውሃ እስራን ማቆየት። እንደ በረዶ የቀዘቀዘ ውሃ ለማግኘት ቧንቧውን አያፍሱ
<ul style="list-style-type: none"> • Turning off the tap when brushing teeth or shaving 	<ul style="list-style-type: none"> • ጥርስዎን ሲቦርሹ ወይም ጃምዎን ሲላጩ ቧንቧውን መዝጋት
<ul style="list-style-type: none"> • Limiting showers to three minutes or less and keeping baths shallow if you're able to do so (e.g., people with mobility challenges). 	<ul style="list-style-type: none"> • ሻወርን ለሶስት ደቂቃ ወይም ከዚያ ላነሰ ጊዜ መገደብ እና ገንዳን ሲሞሉ ከቻሉ ጥልቀት የሌለው ማድረግ (ለምሳሌ የመንቀሳቀስ ችግር ላለባቸው ሰዎች)።